



የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምላሽ አሰጣጥን (የኮቪድ-19) አስመልክቶ የተዘጋጀ መግለጫ

ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 1019 የላብራቶሪ ምርመራ አምስት (5) ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር መቶ ሀያ ሁለት (122) ደርሷል። የላብራቶሪ ምርመራው የተደረገው ከተለያዩ የጤና ተቋማት፣ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ከነበራቸው ሰዎች፣ በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ካሉ ሰዎች እንዲሁም ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች (ማረሚያ ቤቶች፣ መንግስት ተቋማትና ፍብረታዎች) ናሙና ተወስዶ በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ በአርማውር ሃንሰን የምርመራ ተቋም፣ በብሄራዊ የእንስሳት ጤና በሽታዎች ምርመራ ማዕከል፣ በኢንተርናሽናል ክሊኒካል ላብራቶሪ፣ በኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፣ በአማራ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ በሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል፣ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታልና በአርሲ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የተከናወነ ነው። በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት አራት (4) ሰዎች (ከአዲስ አበባ) ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ሃያ ዘጠኝ (29) ነው። የታማሚዎች ዝርዝር ሁኔታም እንደሚከተለው ቀርቧል፡

ተ.ቁ	ዜግነት	መኖሪያ ቦታ	እድሜ	ፆታ	የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ	በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት
1	ኢትዮጵያዊ	አዲስ አበባ	75	ሴት	የላቸውም	በመጣራት ላይ ያለ
2	ቻይናዊ	ሰበታ	39	ወንድ	የለውም	ያለው
3	ቻይናዊ	ሰበታ	49	ሴት	የላትም	ያላት
4	ቻይናዊ	ሰበታ	59	ወንድ	የላቸውም	ያላቸው
5	ቻይናዊ	ሰበታ	28	ወንድ	የለውም	ያለው

በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የሁኔታ መግለጫ

አጠቃላይ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	12,688
በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	1019
በዛሬው ዕለት በበሽታ መያዛቸው በላብራቶሪ የተረጋገጠ	5
በአጠቃላይ በቫይረሱ ተይዘው በላይቶ ከህክምና ውስጥ ያሉ	88
በፅኑ ህክምና ላይ ያሉ	0
አዲስ ያገገሙ	4
በአጠቃላይ ያገገሙ	29
በበሽታው ሕይወታቸው ያለፈ	3
ወደ ሀገራቸው የተመለሱ	2
እስከ አሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር	122



የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA



የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን ለመከላከል ሕብረተሰቡ የሚከተሉትን ጥንቃቄዎች አዘውትሮ ከመተግበር መዘናጋት እንደሌለበት ጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በጥብቅ ያሳስባሉ። ህብረተሰቡ የበሽታውን ስርጭት ግምት ውስጥ በማስገባት፡

- በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጡ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ግለሰቦች በአፋጣኝ በ8335 ወይም 952 በመደወል ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት እንዲያሳውቁ፤
- ለተለያዩ ጉዳዮች በአንድ ቦታ መሰባሰብ በማስወገድ፤ እጅን አዘውትሮ በመታጠብ፤ በአካል ንክኪ የሚደረግ ሰላምታን በመተውና አካላዊ መራራቅን ተግባራዊ በማድረግ የበሽታውን ስርጭት እንዲከላከል እናሳስባለን።

በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ ለመስጠትና መረጃ ለማግኘት በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 በመደወል ወይም በኢሜል አድራሻችን ephieoc@gmail.com በመጠቀም ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት በስልክ እንዲያሳውቁ እንጠይቀለን።

የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ ዶ/ር ሊያ ታደሰ
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA የጤና ሚኒስትር

ሚያዝያ 17 ፣ 2012 ዓ.ም